

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETA OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA



በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ



አሻጃ ቁጥር ፡፡ ፒ.ም.

ፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ

በ2006 በጀት ዓመት በፌዴራል መንግሥት ለሚከናወኑ ሥራዎችና አገልግሎቶች የሚያስፈልገውን በጀት አፅድቆ በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ወቅት ሥራ ላይ ማዋል አስፈላጊ በመሆኑ፤

የፌዴራሽን ምክር ቤት በወሰነው ቀመር መሠረት የፌዴራል መንግሥት ለክልሎች የሚሰጠው ቁጥጥር በጀት መጠን መወሰን ስለሚኖርበት፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕግ መንግሥት አንቀጽ 55/1/አና /11/ መሠረት የሚከተለው ታላቅ፡፡

ክፍል አንድ ጠቅላላ

አንቀጽ 1 አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ "2006 በጀት ዓመት የፌዴራል መንግሥት የበጀት አዋጅ ቁጥር _____" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

አንቀጽ 2 ጠቅላላ የተፈቀደ በጀት

ከሐምሌ 1 ቀን 2005 ፒ.ም. በምር እስከ ሰኔ 30 ቀን 2006 ዓ.ም. በሚፈጸመው በአንድ የበጀት ዓመት ጊዜ በሰዓት በሰዓት ለፌዴራል መንግሥት ከሚያቸኙ ብዙ እና ከሌላ ገንዘብ ላይ ከዚህ ጋር በተያያዘው ሠንጠረዥ በሰዓት ለተጠቀሱት ሥራዎችና አገልግሎቶች ቀጥሎ እንደተመለከተው፡-

ሀ/ ለመጠኛ ወጪዎች	ብር	32,530,000,000
ለ/ ለካብራ ወጪዎች	ብር	64,321,732,351
ሐ/ ለጠቅላላ የሚሰጥ ድጋፍ	ብር	43,051,558,548
መ/ የምዕተ ዓመቱ ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ	ብር	15,000,000,000
ጠቅላላ ትምር	ብር	154,903,290,899

/አንድ መቶ ሃምሳ አራት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ሶስት ሚሊዮን ሁለት መቶ ዘጠና ሺህ ስምንት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ብር/ ለፌዴራል መንግሥት ወጪ ሆኖ እንዲከፈል በዚህ አዋጥ ተጠቅቷል፡፡

PROCLAMATION NO. -----

FEDERAL GOVERNMENT BUDGET PROCLAMATION

WHEREAS, it has become necessary to approve and disburse on time the budgetary appropriation for undertakings by the Federal Government during the 2006 (E.C.) Fiscal Year;

WHEREAS, the subsidy budget that may be appropriated to the Regions has to be decided on the basis of the formula developed by the House of Federation;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) and (11) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

PART I General

Article 1 Short Title

This Proclamation may be cited as the "2006 Fiscal Year Budget Proclamation No _____".

Article 2 Total Budget Appropriated

The Federal Budget is hereby appropriated for the fiscal year commencing on Hamle 1, 2005 E.C. and ending on Sene 30, 2006 E.C. from Federal Government revenues and other funds for the undertakings set forth in the Schedule here to:

(A) For Recurrent Expenditure	Birr	32,530,000,000
(B) For Capital Expenditure	Birr	64,321,732,351
(C) For Subsidy Appropriation to Regions	Birr	43,051,558,548
(D) Support for Achievement of Millennium Development Goals	Birr	15,000,000,000
Grand Total	Birr	154,903,290,899

(One Hundred Fifty Four Billion Nine Hundred Three Million Two Hundred Ninety Thousand Eight Hundred Ninety Nine Birr)

ክፍል ሁለት
በጀት አስተዳደር

አንቀጽ 3 የፌዴራል መንግሥት አካላት ሥልጣን

1. ጉዳዩ የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግሥት አካላት የበላይ ኃላፊዎች ለየመሥሪያ ቤቶቻቸው ሥራና አገልግሎት በዚህ አዋጅ የተፈቀደላቸውን በጀት በሚጠይቁበት ጊዜ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስትሩ ከፌዴራል መንግሥት ገቢና ከሌላ ምንጭ እንዲከፈል ተፈቅዶለት ታቅል።
2. በፌዴራል መንግሥት ስር የሚተዳደሩት ሆስፒታሎች ለበጀት ዓመቱ የተፈቀደላቸውን ጠቅላላ የበጀት መጠን ሳያልፉ 50 ፐርሰንት /ሃምሳ በመቶ/ የሚሆነውን ያለፈውን በጀት ዓመት ትክክለኛ ገቢያቸውን ከዘመኑ በጀት ዓመት ገቢያቸው እንዲከፈላቸው ማቆም አይችሉም ተፈቅዶለት ታቅል።
3. የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ለካፒታልም ሆነ ለመጠኛ ተጨማሪ ሥራዎች ከውጭ ብድር እንዲዘሁም ከአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር በአይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ የሚያገኙትን እርጅታ በሥራ ላይ ማሻገር ይህንኑ ሂሳብ በመሥሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ንዑስ አርዕስት፣ ፕሮጀትም፣ ፕሮጀክት ሥር መዝገብ በተጨማሪ በጀት በመያዝ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለባቸው።
4. የኢትዮጵያ ገቢዎችና ቶምሩ ባለሥልጣን በብድር ማቆም በክርቴታ በተኛ ገንዘብ ተገዝተው ወይም በዓይነት ተሰጥተው የፌዴራል የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች ወደ አገር ለሚያስገቧቸው ዕቃዎችና መሣሪያዎች ሊከፈል የሚገባውን ቀረጥ ወስኖና መዝገብ በመያዝ ወደ አገር ስጥ እንዲገቡ ያደርጋል። በዚህ ዓይነት የተመዘገቡትን የቀረጥ ሂሳብም ለሚመለከተው መሥሪያ ቤት ጸላቅታል።
5. ከዚህ በላይ በንዑስ አንቀጽ /፬/ በተደነገገው መሠረት የግብር፣ ስጦታ፣ ስጦታና የቀረጥ ሂሳብ ማስታጠቂያ፣ ማረጋገጫ መሥሪያ ቤት ይህንኑ ሂሳብ በመሥሪያ ቤቱ አርዕስት፣ ንዑስ አርዕስት፣ ፕሮጀትም ስርና ፕሮጀክት ሥር መዝገብ በመጻፍ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ሪፖርት ማድረግ አለበት።

PART II
BUDGET ADMINISTRATION

Article 3 Powers of the Federal Government Organs

- 1) The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized and directed, upon the request of the heads of the concerned Federal Government organs, to disburse out of the Federal Government revenues and other funds the amounts appropriated herein for undertakings of their respective organs.
- 2) The Minister of Finance and Economic Development is hereby authorized to allow Federal Government hospitals, to retain and expend within their total budgetary appropriations, receipts from the current fiscal year up to an amount not exceeding 50% (Fifty Percent) of their receipt for the previous fiscal year.
- 3) Public bodies are hereby authorized to record on their appropriate budgetary head, subhead, project, or program, as the case may be, and undertake all acts necessary for the utilization of any additional loan or aid in kind and/or cash obtained from foreign or local sources for carrying out capital project or recurrent programs, and report to the Ministry of Finance and Economic Development within one month from the end of the budget year.
- 4) The Ethiopian Revenue and Customs Authority shall assess and record duties and taxes payable on goods imported by federal public bodies, purchased with the proceeds of loans, or grants, or acquired in kind and allow such goods to enter into the country. The Authority shall notify the assessment, thus recorded to the public body concerned.
- 5) The Public body, which received the notification, mentioned under Sub-Article 4 above shall record the amount of taxes and duties under its heading program, project and shall, within one month from the end of the budget year, communicate to the Ministry of Finance and Economic Development the taxes and duties payable on goods for which budget for the payment of the tax not already been appropriated.

አንቀጽ 4 የፕሮግራም በጀት

1. በፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 648/2002 አንቀጽ 24/1/ /ሀ/ እና አንቀጽ 30 እንዲሁም በፋይናንስ አስተዳደር የሚኒስትሮች ምክር ቤት የፋይናንስ ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 8 እና 9 የተደነገገው ቢኖርም፣ የ2006 በጀት ዓመት የበጀት አስተዳደር በዚህ አዋጅ በተደነገገው መሠረት በፕሮግራም በጀት አሠራር መሠረት ተግባራዊ ይደረጋል።
2. የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ለፕሮግራም በጀት አፈጻጸም የሚያግዙ መመሪያዎችን ሊያወጣ ይችላል።

አንቀጽ 5 የበጀት ዝውውር

1. ከኮፒታል ወጪ ወደ መደበኛ ወጪ ማዘዋወር አይቻልም።
2. መሥሪያ ቤቶች በሚያስተዳድሯቸው ፕሮግራሞች መካከል የሚደረግ ዝውውር በመሥሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ ተጠይቆ ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር በማቅረብ ዝውውሩ መፈቀድ ይኖርበታል።
3. በአንድ ፕሮግራም ውስጥ ባሉ የሥራ ክፍሎች ወይም ፕሮጀክቶች መካከል የሚደረግ ዝውውር በመንግስት መስሪያ ቤቱ የበላይ ኃላፊ እየተፈቀደ ይፈጸማል። የመንግስት መስሪያ ቤቱ ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት ዝውውሩን ለገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ያሳውቃል።

አንቀጽ 6 ለምዕተ ዓመቱ የልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

1. የምዕተ ዓመቱን የልማት ግቦች ለማሳካት እንዲቻል ለክልሎች የካፒታል ፕሮጀክት ብቻ የሚውል የካፒታል ወጪዎች ድጋፍ ይደረጋል።
2. በዚህ አንቀጽ መሠረት ለክልሎች የካፒታል ወጪዎች የሚደረገው ድጋፍ ጥቅም ላይ የሚውለው የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በሚያደርገው ስምምነት ለሚወሰኑ ዘርፎች እና የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር ከክልሎች ጋር በመመካከር በሚዘረጋው ሥርዓት መሠረት ይሆናል።

Article 4 Program Budget

1. Notwithstanding Articles 24(1) (a) and Article 30 of the Federal Government of Ethiopia Financial Administration Proclamation No 648/2009 and Articles 8 and 9 of the Financial Administration Council of Ministers Regulation No 190/2010, the 2006 fiscal year budget administration shall be made in accordance with the procedures of program budget provided in this proclamation.
2. The Ministry of Finance and Economic Development may issue directives for the proper implementation of the program budget.

Article 5 Budget Transfer

1. No transfer shall be allowed from the capital expenditure to the recurrent expenditure.
2. Request for budget transfer between programs administered by public bodies shall be made by the head of the public body and presented to the Ministry of Finance and Economic Development for approval.
3. Budget transfer under program within the sub agencies or projects shall be made upon approval by the head of the public body. The public body shall notify such transfer to the Ministry of Finance and Economic development before payment is effected.

Article 6 Support for Achievement of Millennium Development Goals

1. Capital expenditure support shall be provided for Regions to finance only capital projects that help achieve the Millennium Development Goals.
2. The support for capital expenditure to be provided to the Regions under this Article shall be utilized for financing specific sectors to be determined in an agreement signed between the Ministry of Finance and Economic Development and the Regional Governments and in accordance with the mechanism established by the Ministry of Finance and Economic Development in consultation with the regions.

ክፍል ሰባት
ጠቅላይ ስርዓት

አንቀጽ 7 ስፌዴራል መንግሥት ብር

ሀ/ ለመጠን ወጪ	32,530,000,000
ለ/ ለክፍያ ወጪ	64,321,732,351
ትምር	<u>96,851,732,351</u>

(ዘጠኝ ስድስት ቢሊዮን ስምንት መቶ ሃምሳ አንድ ሚሊዮን ሰባት መቶ ሰላሳ ሁለት ሺህ ሶስት መቶ ሃምሳ አንድ ብር)

አንቀጽ 8 ለክልሎች ድጋፍ

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	42,465,300,000
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	28,871,450
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	557,387,098
ትምር	<u>43,051,558,548</u>

(አርባ ሶስት ቢሊዮን ሃምሳ አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ ሃምሳ ስምንት ሺህ አምስት መቶ አርባ ስምንት ብር)

8.1 ለትግራይ ብሔራዊ ጠቅላይ መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	3,036,076,452
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	1,875,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	50,317,224
ትምር	<u>3,088,268,676</u>

(ሶስት ቢሊዮን ሰማንያ ስምንት ሚሊዮን ሁለት መቶ ስድሳ ስምንት ሺህ ስድስት መቶ ሰባ ስድስት ብር)

8.2 ለአፋር ብሔራዊ ጠቅላይ መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	1,339,856,879
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	-
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	15,024,225
ትምር	<u>1,354,881,104</u>

(አንድ ቢሊዮን ሶስት መቶ ሃምሳ አራት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰማንያ አንድ ሺህ አንድ መቶ አራት ብር)

8.3 ለአማራ ብሔራዊ ጠቅላይ መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	9,839,709,760
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	6,660,000
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	119,533,474
ትምር	<u>9,965,903,234</u>

(ዘጠኝ ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ስድሳ አምስት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሶስት ሺህ ሁለት መቶ ሰላሳ አራት ብር)

8.4 ለኦሮሚያ ብሔራዊ ጠቅላይ መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	13,815,498,571
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	13,454,270
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ	149,979,187
ትምር	<u>13,978,932,028</u>

(አስራ ሶስት ቢሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰባ ስምንት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ ሰላሳ ሁለት ሺህ ሃያ ስምንት ብር)

PART III
BUDGET APPROPRIATION

Article 7 For the Federal Government Budget Birr

a) Recurrent Expenditure	32,530,000,000
b) Capital Expenditure	64,321,732,351
Total	<u>96,851,732,351</u>

(Ninety Six Billion Eight Hundred Fifty One Million Seven Hundred Thirty Two Thousand Three Hundred Fifty One Birr)

Article 8 Subsidies to Regions

a) Domestic Source	42,465,300,000
b) External Loan	28,871,450
c) External Assistance	557,387,098
Total	<u>43,051,558,548</u>

(Forty Three Billion Fifty One Million Five Hundred Fifty Eight Thousand Five Hundred Forty Eight Birr)

8.1 Tigray National Regional State

a) Domestic Source	3,036,076,452
b) External Loan	1,875,000
c) External Assistance	50,317,224
Total	<u>3,088,268,676</u>

(Three Billion Eighty Eight Million Two Hundred Sixty Eight Thousand Six Hundred Seventy Six Birr)

8.2 Afar National Regional State

a) Domestic Source	1,339,856,879
b) External Loan	-
c) External Assistance	15,024,225
Total	<u>1,354,881,104</u>

(One Billion Three Hundred Fifty Four Million Eight Hundred Eighty One Thousand One Hundred Four Birr)

8.3 Amhara National Regional State

a) Domestic Source	9,839,709,760
b) External Loan	6,660,000
c) External Assistance	119,533,474
Total	<u>9,965,903,234</u>

(Nine Billion Nine Hundred Sixty Five Million Nine Hundred Three Thousand Two Hundred Thirty Four Birr)

8.4 Oromiya National Regional State

a) Domestic Source	13,815,498,571
b) External Loan	13,454,270
c) External Assistance	149,979,187
Total	<u>13,978,932,028</u>

(Thirteen Billion Nine Hundred Seventy Eight Million Nine Hundred Thirty Two Thousand Twenty Eight Birr)

8.5 ሰሜን ባህሪ ግዛቶች መንግስት ብር

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	3,457,552,090
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	-
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>43,632,732</u>
	<u>3,501,184,822</u>

(ሰባት ቢሊዮን አምስት መቶ አንድ ሚሊዮን አንድ መቶ ሰማንያ አራት ሺህ ስምንት መቶ ሃያ ሁለት ብር)

8.6 ሰቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ግዛቶች መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	897,694,070
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	-
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>5,560,000</u>
	<u>903,254,070</u>

(ዘጠኝ መቶ ሦስት ሚሊዮን ሁለት መቶ ሃምሳ አራት ሺህ ሰባ ብር)

8.7 ሰብብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ግዛቶች መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	8,521,706,812
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	6,882,180
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>116,842,816</u>
	<u>8,645,431,808</u>

(ስምንት ቢሊዮን ስድስት መቶ አርባ አምስት ሚሊዮን አራት መቶ ሰላሳ አንድ ሺህ ስምንት መቶ ስምንት ብር)

8.8 ለጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ግዛቶች መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	630,291,478
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	-
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>14,890,000</u>
	<u>645,181,478</u>

(ስድስት መቶ አርባ አምስት ሚሊዮን አንድ መቶ ሰማንያ አንድ ሺህ አራት መቶ ሰባ ስምንት ብር)

8.9 ሰሐረሪ ሕዝብ ብሔራዊ ግዛቶች መንግስት

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	429,190,986
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	-
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>929,999</u>
	<u>430,120,985</u>

(አራት መቶ ሰላሳ ሚሊዮን አንድ መቶ ሃያ ሺህ ዘጠኝ መቶ ሰማንያ አምስት ብር)

8.10 ሰአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር

ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	--
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	--
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>39,460,000</u>
	<u>39,460,000</u>

(ሰላሳ ዘጠኝ ሚሊዮን አራት መቶ ስድሳ ሺህ ብር)

8.5 Somale Regional State Birr

a) Domestic Source	3,457,552,090
b) External Loan	-
c) External Assistance	<u>43,632,732</u>
Total	<u>3,501,184,822</u>

(Three Billion Five Hundred One Million One Hundred Eighty Four Thousand Eight Hundred Twenty Two Birr)

8.6 Benishangul-Gumuz National Regional State

a) Domestic Source	897,694,070
b) External Loan	-
c) External Assistance	<u>5,560,000</u>
Total	<u>903,254,070</u>

(Nine Hundred Three Million Two Hundred Fifty Four Thousand Seventy Birr)

8.7 Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional Government

a) Domestic Source	8,521,706,812
b) External Loan	6,882,180
c) External Assistance	<u>116,842,816</u>
Total	<u>8,645,431,808</u>

(Eight Billion Six Hundred Forty Five Million Four Hundred Thirty One Thousand Eight Hundred Eight Birr)

8.8 Gambella Peoples National Regional State

a) Domestic Source	630,291,478
b) External Loan	-
c) External Assistance	<u>14,890,000</u>
Total	<u>645,181,478</u>

(Six Hundred Forty Five Million One Hundred Eighty One Thousand Four Hundred Seventy Eight Birr)

8.9 Harari People National Regional State

a) Domestic Source	429,190,986
b) External Loan	-
c) External Assistance	<u>929,999</u>
Total	<u>430,120,985</u>

(Four Hundred Thirty Million One Hundred Twenty Thousand Nine Hundred Eighty Five Birr)

8.10 Addis Ababa City Government

a) Domestic Source	--
b) External Loan	--
c) External Assistance	<u>39,460,000</u>
Total	<u>39,460,000</u>

(Thirty Nine Million Four Hundred Sixty Thousand Birr)

8.11 <u>ለትራፎጅክ ከተማ አስተዳደር</u>	<u>ብር</u>
ሀ/ ከመንግሥት ግምጃ ቤት	497,722,902
ለ/ ከውጭ አገር ብድር	-
ሐ/ ከውጭ አገር ዕርዳታ ትምር	<u>1,217,441</u>
	<u>498,940,343</u>

(አራት መቶ ዘጠና ስምንት ሚሊዮን ዘጠኝ መቶ አርባ ሺህ ሦስት መቶ አርባ ዕስት ብር)

አንቀጽ 9 የምዕተ ዓመት ልማት ግቦች ማስፈጸሚያ ድጋፍ

9.1 <u>ለትግራይ ብሔራዊ <input type="checkbox"/>ልላዊ መንግስት</u>	<u>ብር</u>
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	1,077,000,000

(አንድ ቢሊዮን ሰባ ሰባት ሚሊዮን ብር)

9.2 <u>ለአፋር ብሔራዊ <input type="checkbox"/>ልላዊ መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	472,500,000

(አራት መቶ ሰባ ሁለት ሚሊዮን አምስት መቶ ሺህ ብር)

9.3 <u>ለአማራ ብሔራዊ <input type="checkbox"/>ልላዊ መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	3,475,500,000

(ሶስት ቢሊዮን አራት መቶ ሰባ አምስት ሺህ አምስት መቶ ሺህ ብር)

9.4 <u>ለኦሮሚያ ብሔራዊ <input type="checkbox"/>ልላዊ መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	4,875,000,000

(አራት ቢሊዮን ስምንት መቶ ሰባ አምስት ሚሊዮን ብር)

9.5 <u>ለሶማሌ <input type="checkbox"/>ልላዊ መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	1,221,000,000

(አንድ ቢሊዮን ሁለት መቶ ሃያ አንድ ሚሊዮን ብር)

9.6 <u>ለቤኒሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ <input type="checkbox"/>ልላዊ መንግስት</u>	
ከመንግሥት ግምጃ ቤት	315,000,000

(ሶስት መቶ አስራ አምስት ሚሊዮን ብር)

8.11 <u>Diredawa Administration</u>	<u>Birr</u>
a) Domestic Source	497,722,902
b) External Loan	-
c) External Assistance	<u>1,217,441</u>
Total	<u>498,940,343</u>

(Four Hundred Ninety Eight Million Nine Hundred Forty Thousand Three Hundred Forty Three Birr)

Article 9. Support for Achievement of Millennium Development Goals

9.1 <u>Tigray National Regional State</u>	<u>Birr</u>
Domestic Source	1,077,000,000

(One Billion Seventy Seven Million Birr)

9.2 <u>Afar National Regional State</u>	
Domestic Source	472,500,000

(Four Hundred Seventy Two Million Five Hundred Thousand Birr)

9.3 <u>Amhara National Regional State</u>	
Domestic Source	3,475,500,000

(Three Billion Four Hundred Seventy Five Million Five Hundred Thousand Birr)

9.4 <u>Oromiya National Regional State</u>	
Domestic Source	4,875,000,000

(Four Billion Eight Hundred Seventy Five Million Birr)

9.5 <u>Somale Regional State</u>	
Domestic Source	1,221,000,000

(One Billion Two Hundred Twenty One Million Birr)

9.6 <u>Benishangul-Gumuz National Regional State</u>	
Domestic Source	315,000,000

(Three Hundred Fifteen Million Birr)

9.7 ሰብብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ባልላዊ መንግስት

ብር

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 3,015,000,000

(ሶስት ቢሊዮን አስራ አምስት ሚሊዮን ብር)

9.8 ሊጋምቤላ ሕዝቦች ብሔራዊ ባልላዊ መንግስት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 225,000,000

(ሁለት መቶ ሃያ አምስት ሚሊዮን ብር)

9.9 ሰሐረሪ ሕብ ብሔራዊ ባልላዊ መንግስት

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 150,000,000

(አንድ መቶ ሃምሳ ሚሊዮን ብር)

9.10 ሰትሬጅክ ከተማ አስተዳደር

ከመንግሥት ግምጃ ቤት 174,000,000

(አንድ መቶ ሰባ አራት ሚሊዮን ብር)

የገቢና የወጪ በጀትን ዝርዝር የሚያሳይ ሠንጠረዥ ከዚህ አዋጅ ጋር ተያይዟል።

አንቀጽ 10 ተፈጻሚ የሚሆንበት ቀን

ይህ አዋጅ ከሐምሌ 1 ቀን 2005 ፕ.ም. ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ----- ቀን 2005 ፕ.ም.

**ፅርማ ባለቤቱ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፑብሊክ ፕሬዚዳንት**

9.7 Southern Nations, Nationalities and Peoples Regional Government

Birr

Domestic Source 3,015,000,000

(Three Billion Fifteen Million Birr)

9.8 Gambella Peoples National Regional State

Domestic Source 225,000,000

(Two Hundred Twenty Five Million Birr)

9.9 Harari People National Regional State

Domestic Source 150,000,000

(One Hundred Fifty Million Birr)

9.10 Dire Dawa Administration

Domestic Source 174,000,000

(One Hundred Seventy Four Million Birr)

Schedules showing the detailed revenue and expenditure budget appropriated are attached to this proclamation.

Article 10 Effective Date

This proclamation shall enter into force as of 8th July 2013.

Done at Addis Ababa, this ----- day of -----2013

**GIRMA WOLDEGIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**

|